



አውቶቡሱን አክብሩ! የካሜራ አስገዳጅ ፕሮግራም ተጀመረ

የቆሙ አውቶቡሶችን በሚያልፉ መኪና ነጅቶችን ኢላማ ያደረገ አዲስ የማስገደጃ ፕሮግራም ከጃንዩ. 2 ጀምሮ ተግባራዊ ሆነ። ቆሙ ተማሪዎችን የሚያሳፍሩና የሚያወርዱ አውቶቡሶችን የሚያልፉ ተሽከርካሪዎች ምስሎችን የሚያነሱ አውቶማቲክ ካሜራዎች በርካታ የMCPS አውቶቡሶች ተገጥሞላቸዋል። ካሜራው አንድ ጥሰት እንደለየ፣ እናም በፖሊስ ከተረጋገጠ፣ የ\$125 የመቅጫ ቲኬት ለተሽከርካሪው ባለንብረት ይላካል። ካሜራዎቹ የካውንቲውን ማንኛውንም ክፍል በሚያገለግሉ አውቶቡሶች ላይ ተገጥመዋል። ቃሉን በማሰራጨት ተባብሩ። አብረን፣ በMCPS አውቶቡሶች የሚጓዙ የሁሉንም ልጆች ደህንነት ማረጋገጥ እንችላለን።

ቅድመ-ሙአለ ህፃናት/ሄድ ስታርት ምዝገባ (Head Start Registration) ማርች 3 ይጀምራል

ልጆቻችን በቅድመ-ሙአለህጻናት ወይም ሄድ ስታርት ለ2014-2015 የትምህርት ዘመን ማስመዝገብ የሚፈልጉ ወላጆች ሰኞ፣ ማርች 3 ጀምረው ማስመዝገብ ይችላሉ። የልጆች እድሜ ከሴፕተምበር 1 2014 በፊት 4 አመት መሙላት አለበት፣ ወላጆችም የገቢ መስፈርት ማሟላት ይኖርባቸዋል።

ስለ ብቃት መመርያዎች፣ የማህበረሰብ ምዝገባዎች ቦታና ጊዜያቶች ወይም ምዝገባ ለማሟላት ስለሚያስፈለጉ ሰነዶች ተጨማሪ መረጃዎች፣ 301-230-0676 ይደውሉ ወይም [የMCPS ድርጣብያ](#) ይጎብኙ።

ቅድመ-ሙአለ ህፃናት/ሄድ ስታርት ምዝገባ ፕሮግራም

የበላይ ተቆጣጣሪ የመፅሀፍ ክበብ ክውነት ለፌብሩ. 19 ተመደበ

Superintendent Joshua Starr የመፅሀፍ ክበቡን የትምህርት ዘመኑን የመጀመርያ ውይይት ረቡእ፣ ፌብሩ. 19 በ7 p.m. በCarver Educational Services Center, 850 Hungerford Dr., Rockville አዳራሽ ያስተናግዳል።



የመፅሀፍ ክበቡ የሚወያይበት *Making Hope Happen* (ተስፋን ማስፈፀም) በDr. Shane Lopez (ዶ/ር ሼን ሎፔዝ፣ በGallup ድርጅት ከፍተኛ ሳይንቲስት፣ ነው። መፅሀፉ አንባቢዎችን ከተስፋ ሳይንሳዊ ጥናት፣ እንዴት እንደሚፈጠር እና ሌሎች እንዴት ይበልጥ የሚያስደስት፣ ይበልጥ ስኬታማ ህይወቶች መምራት እንደምታስተምር ያስተዋውቃል። ዶ/ር ሎፔዝ ከፍተኛ ተስፋ ተጎናፅፈው ህይወታቸውን የመሩ በርካታ አብነት በመሆን ሌሎችን የሚያነሳሱ እውነተኛ ሰዎችን ያቀርባል።

የዚህ መድረካዊ አዳራሽ ነፃ ክውነት ተካፋይ መሆን የሚሹ ወላጆች፣ ተማሪዎች እና የማህበረሰብ አባላት በpio@mcpsmd.org RSVP መልስ እንዲሰጡ ይጠየቃሉ። ዶ/ር ሎፔዝ Dr. Starrን በማጀብ ስለመፅሀፉ መግለጫ ይሰጣሉ ከአዳማጮች ጥያቄዎችንና መልሶችንም ይቀበላሉ። በቀጥታ መስመር ላይ (online) ወይም በMCPS ቴሌቪዥን (Comcast Channel 34) የሚከታተሉ ግለሰቦች በትዊተር (hashtag #mcpsbookclub አድራሻ) አማካይነት ወይም ኢሜይል ወደ ask@mcpsbookclub.org በመላክ መሳተፍ ይችላሉ።

ለተጨማሪ መረጃ የ[Book Club](#) (የመፅሀፍ ክበብ) ድርጣብያ ይጎብኙ።

Cybercivility (የኮምፒውተር ግብረገብ)፡ ግልፅ ደብዳቤ ከSuperintendent Joshua Starr

ማህበራዊ ሚዲያ ለመገናኛና ግንኙነትን ለመጠበቅ ታላቅ ዘዴ ቢሆንም፣ በሰላማዊና በመከባበር መያዙ እጅግ አስፈላጊ ነው። በዲሴምበር ወር Superintendent Joshua Starr መስመር ላይ ሰላማዊና ስርአት አክባሪ እንዲሆኑ ልጆቻችንን እንዴት እንደምናስተምር ማህበረሰብ-አቀፍ ውይይት ስለማስፈለጉ ለMCPS ወላጆች አንድ ግልፅ ደብዳቤ ፅፎ ነበር።

Dr. Starr የMCPS ሰራተኞች ት/ቤቶችንና ቤተሰቦችን መስመር ላይ ምን ተገቢ እንደሆነና እንዳልሆነ ውይይቶች እንዴት እንደሚያካሂዱ ቁሳቁሶችንና ዘዴዎችን እንዲያዘጋጁ ጠይቋቸዋል።



ደብዳቤው በተለያዩ ሰባት ቋንቋዎች በ[MCPS ድርጣብያ](#) ለወላጆችና ለማህበረሰብ አባሎች ጠቃሚ ከሆኑ ሌሎች መገልገያ መገናኛዎች ጋር አብረው ተለጥፈዋል። የዚህ ማህበረሰብ-አቀፍ ውይይት አካል ለመሆን ፍላጎት ካላችሁ፣ ስማችሁንና መረጃዎቻችሁን እንዴት እንደምትሰጡን በሚመጡት ሳምንቶች መርጃዎች cybercivility ድር ጣብያ ላይ ይኖራሉ።

[Cybercivility](#)

ለህዝባዊ ትምህርት አስተዋፅኦ የሚያደርግ ሰይሙ

በMontgomery County ለህዝባዊ ትምህርት የላቀ አስተውፅኦ ያደረጉ ግለሰቦች፣ (ተማሪዎችን ጨምሮ)፣ ቡድኖች፣ እና ድርጅቶች ታውቃላችሁን? ይህ ከሆነ፣ ለDistinguished Service to Public Education Award (ለህዝባዊ ትምህርት የላቀ አገልግሎት ሽልማት) እነሱን ለመሰየም አስቡበት! ዛሬ 17ኛ አመቱን የያዘውን፣ የMontgomery County የትምህርት ቦርድ ያቋቋመው ሽልማት ለህዝባዊ ትምህርትና ለMCPS አብነታዊ አስተዋፅኦ እውቅናና አድናቆት ለመስጠት ነው። የመሰየም ፎርም [በትምህርት ቦርድ ድርጣብያ](#) ማግኘት ይቻላል። የተሞሉ ፎርምዎች ገቢ መሆን ያለባቸው ከ5 p.m. ማክሰኞ፣ ፌብሩወሪ 11፣ 2014 በፊት ነው።

የትም/ቤት ዝውውር ማመልከቻዎች ከፌብሩ. 3 እስከ ኤፕሪል 1 ይገኛሉ

ከአካባቢያቸው ከሚገኘው ት/ቤት ልጃቸውን ለማዘዋወር የሚፈልጉ ወላጆች Change of School Assignment (የት/ቤት ምደባ ለውጥ) (COSA) ሂደቱን ሰኞ፣ ፌብሩ. 3 መጀመር ይችላሉ። የዝውውር ሂደቱ የሚጀምረው፣ ወላጆችና አሳዳጊዎች የCOSA ፎርም የያዙ፣ ሂደቱን የሚገልፁ፣ እና ጠቃሚ መረጃ የሚያቀርበው የመረጃ መፅሕፈት ሊወስዱ ከሚችሉበት፣ ያካባቢ ት/ቤት ነው። የCOSA መፅሕፈት [በት/ቤቶችና መስመር ላይ](#) ይገኛል።

ስለ የኤሌሜንታሪ የቋንቋ immersion (መነከር) ፕሮግራሞች፣ ወላጆች ዝርዝሮችና ፎርምዎች በሁሉም የኤሌሜንታሪ ት/ቤቶች እና [መስመር ላይ](#) ማግኘት ይችላሉ።

በNortheast Consortium (NEC)፣ Downcounty Consortium (DCC)፣ ወይም በMiddle



School Magnet Consortium አካባቢዎች ለሚኖሩ ተማሪዎች ስለሚሰጡ ስራዎች መረጃ የሚፈልጉ፣ Division of Consortia Choice and Application Program Services (የኮንሶርሲያ ምርጫና ማመልከቻ ፕሮግራም አገልግሎቶች ክፍል) (MSMC) በ301-592-2040 መገናኘት ወይም [ድርጣብያውን](#) ይጎብኙ።

ስለ ዝውውር ሂደት ተጨማሪ ጥያቄዎች ያሏቸው ወላጆች የአካባቢያቸውን ት/ቤት ርእሰ መምህር እንዲያገኙት እናበረታታለን። ASK MCPSን በ301-309-MCPS (6277) በመደወል እንግሊዝኛ መናገር የማይችሉ ወላጆችና አሳዳጊዎች ቋንቋ እርዳታ ማግኘት ይችላሉ።

[የት/ቤት ዝውውሮች](#)

የሰመር ካምፕ ምዝገባ ጁንዩ. 21 ይጀምራል።

ለMontgomery County የመዝናኛ መምርያ የሰመር ካምፕ ምዝገባ ማክሰኞ፣ ጁንዩ. 21 ይከፈታል። የመዝናኛ መምርያው እድሜአቸው ከ2 እስከ 18፣ እስከ 21 አመት ለህክምና መዝናኛ ተሳታፊዎች፣ አንድ ሙሉ ቀን ተኩል ካምፕና ፕሮግራሞች ያበረክታል። ሰመር ካምፕና ፕሮግራሞቹ በአመቺ መንገድ በMontgomery County ተበትነው ይገኛሉ። ተወዳጅ ፕሮግራሞች ወድያውኑ ይሞላሉ፣ ስለዚህ አስቀድማችሁ ተመዝገቡ!

[የመዝናኛ መምርያ](#)